



Australian Government
Department of Health

ለCOVID-19 ቫይረስ ስርጭት መቀነስ የሚረዳ አዲስ መሳሪያ

በአውስትራሊያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዲቀንስ ለሚረዳ፤ በጎን ርቀት ያለን መመርመር፤ ጥሩ ንጽህና ሃይጂን እና ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ የ COVIDSafe app አዲስ መሳሪያ ነው።

የ COVIDSafe app ሙሉ በሙሉ ስለ ጤና ነው። ይህም ቀደም ሲል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት ላደረገ ለሆነ ሰው በፍጥነት የአሰራር ሂደትን በማሳወቅ የአውስትራሊያኖች ደህንነት እንዲጠበቅ ይረዳል። እርስዎ ከያዘው ሰው ጋር ተጋልጠው ከነበሩ የአስተዳደር ግዛትና ተራቶርይ ጤና ባለስልጣኖች ያነጋግረውን ስለሚከተለው ይነገርዎታል፡

- ምን እንደሚፈልጉ
- ለተገልጦ መቆያ ያስፈልግዎ ከሆነ
- ምርመራ እንዴት፤ መቸና ወይም እንደሚገኝ፤ እና
- ለራስዎና ቤተሰብዎን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ።

አፕ/አፕ በፈቃደኝነት በነጻ ይካሄዳል። ከርስዎ አፕ/ አፕ ማጠራቀሚያ ለ COVIDSafe ተጭኖ ማውጣት ይቻላል። የርስዎን ስም፤ ስልክ ቁጥር፤ ፖስት ኮድ እና የእድሜ ልዩነትን እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ። ይህ መረጃ የሚከፈተው ከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው የጥሬ መረጃ ማጠራቀሚያ አሰራር ዘዴ እና ለመክፈት ሚስጢራዊ መለያ ኮድ ተጠቅሞ ነው።

ባለዎት ቀን በሚወጡበት ጊዜ በርስዎ ስልክ ባለው መረጃ መሰረት አፕ/አፕ ይሰራል። ሌላ አፕ/አፕ ተጠቃሚዎች ካሉ ለማወቅ ብሉቱዝ/luetooth ይጠቀማል። ከርስዎ ጋር ግንኙነት ላደረጉ በተጠቃሚዎች አፕ/ አፕ መለያ ኮዶች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ግንኙነት ለተደረገበት ቀን፤ ሰዓት፤ እርቀትና ለወሰደው ጊዜ ይመዘግባል።

አካባቢን አይመዘግብም።

ይህ የግንኙነት መረጃ በርስዎ አፕ/ አፕ ስልክ ውስጥ በሚስጢራዊነት ይቀመጣል። እርስዎም ቢሆኑ ለዚህ መጠቀም ማየት አይችሉም።

የግንኙነት መረጃ በአፕ/ አፕ ውስጥ የሚቆየው ለ21 ቀናት ነው። በዚህ ጊዜ ቫይረሱ እስኪፈለፈል ድረስ ቢበዛ የ14 ቀናት እድል እንደሚሰጥና የወሰደው ጊዜ በምርመራ ውጤት ቫይረሱ ስለመኖሩ ለማወቅ ነው። በአፕ/ አፕ ውስጥ ከ21 ቀናት በላይ ለቆየ ያረጀ መረጃ በአውቶማቲክ ቀጥታ ይሰረዛል።

የCOVID-19 ቫይረስ እንዳለብዎ ከታወቀ፤ በአስተዳደር ግዛትና ተራቶርይ ጤና ባለስልጣናት በኩል ጥያቄ በቅርቡ ጊዜ ግንኙነት ስለደረጉት እያንዳንዱ ሰው መረጃ ይጠይቅዎታል። ከእርስዎ ጋር በቅርብ – ለ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ በ 1.5 ሜትር እርቀት ላይ ተገናኝተው ስለነበሩት ሰዎች በአፕ/ አፕ ላይ በተያዘ መረጃ እንዲጠቀሙ ማድረግ መምረጥ ይችላሉ።

በአሁን ጊዜ፤ ሰዎች በቫይረስ የተጋለጡ ስለመሆናቸው ማወቅ የሚቻለው በአካባቢው ከማን ጋር እንደነበሩ ማስታወስ ከቻሉና ዝርዝር አድራሻቸውን በማወቅ ነው። COVIDSafe ለዚህ አሰራር ሂደት እንደሚያፋጥንና በበለጠ ትክክለኛ እዲሆን ያደርጋል።

በአፕ/ አፕ ውስጥ ያለ መረጃ መጥቀም የሚችለው በአስተዳደር ግዛትና ተራቶርይ ጤና ባለስልጣናት ብቻ እንደሆነና ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ካለው ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት ስለማድረጋቸው ለማሳወቅ መርዳት ብቻ ነው። በአፕ/ አፕ ውስጥ ያለን ጥሬ መረጃ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ወንጀል መፈጸም ይሆናል።

በማንኛውም ጊዜ ከርስዎ አፕ/ አፕ ስልክ ያለን መረጃ መሰረዝ ይችላሉ።

በአውስትራሊያ ውስጥ ይህ ወረርሽኝ በሚያበቃበት ጊዜ፤ ተጠቃሚዎች ለ COVIDSafe app ከስልካቸው ላይ እንዲዘረስ ማበረታታት። ይህ በግለሰብ ስልክ ያለን አፕ/ አፕ መረጃ በሙሉ ይሰረዛል። እንዲሁም በመረጃ ማጠራቀሚያ አሰራር ዘዴ ያለው መረጃ የቫይረስ ወረርሽኝ ካለቀ በኋላ ይሰረዛል።

አፕ/ አፕ መጠቀሙ መንግሥት ከበፊቱ በበለጠ ፍጥነት ገደቦችን ለመቀነስ ይረዳል።

ስለ ኮሮና ቫይረስ እና COVIDSafe app, የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ: www.health.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።